

ጎርፍ - የእንስሳት እና የነፍሳት አደጋዎች

ከጎርፍ በኋላ እንስሳትን እና ነፍሳትን መቋቋም የሚያስችል መረጃ

Amharic | አማርኛ

OFFICIAL

በጎርፍ ወደተጎዳው አካባቢ ሲመለሱ፣ አይጦች፣ እባቦች ወይም ሸረራዎችን ጨምሮ የዱር እንስሳት በቤትዎ፣ በዳስዎ ወይም በአትክልት ስፍራዎ ውስጥ ሊያዙ ይችላሉ።

እባቦችን ስለመቋቋም

- ከቤት ውጭ ሲሆኑ፡-
 - ✓ እግሮችዎን ለመጠበቅ ጠንካራ ቦቴ ጫማ፣ ጓንቶችን እና ረጅም ሱሪዎችን ያድርጉ
 - ✓ ከጎርፍ በኋላ በሚያጸዱበት ጊዜ ለእጆችዎ እና ለእግሮዎ የበለጠ ትኩረት ይስጡ
 - ✓ እባብ ካዩ፣ ወደ ኋላ ይመለሱና በመንገዱ እንዲሄድ ይፍቀዱለት - አይንኩት
 - ✓ በውሃ ውስጥ የሚሞኙ እባቦች በተመለከተ ጥንቃቄ ያድርጉ
 - ✓ እባቦችን፣ ሸረራዎችን እና አይጦችን ሊስብ ስለሚችል ቆሻሻውን ከቤትዎ አካባቢ ማስወገድ አለብዎት።
- ቤትዎ ውስጥ እባብ ካገኙ፣ አይደንግጡ፣ ከሱ በዝግታ ወደኋላ ይመለሱ እና መንገዱን እንዲቀጥል ይፍቀዱለት። አይንኩት። በአካባቢዎ ያሉትን የእባብ አዳኞች ዝርዝር ለማግኘት ለአካባቢ፣ መሬት፣ ውሃ እና እቅድ መምሪያ በ 136 186 ይደውሉ።
- በእባብ የተነደፉ ከሆኑ፡-
 - ✓ በተነከሰው ዙሪያ ያለውን ቆዳ አይጠቡት
 - ✓ እንቅስቃሴ ሳያደርጉ በዝግታ ይቆዩ እና 000 በመደወል አስቸኳይ የህክምና እርዳታ ያግኙ
 - ✓ የተነከሱበት ቦታ ከልብዎ በታች እንዲሆን አድርገው ጋደም ይበሉ ወይም ይቀመጡ።
 - ✓ ቦታውን በንጹህ እና በደረቅ ጨርቅ ይሸፍኑ። ጨርቅ (ባንዴጅ) ካለ፣ በተነከሱበት ዙሪያ ጠበቅ አድርገው እንዲያስፋት ይመከራል።
 - ✓ የተነከሱበትን ጊዜ እና ባንዴጁ የታሰረበት ጊዜ ያስተውሉ
 - ✓ ደም ለማቆም የሚያገለግል ጨርቅ አይጠቀሙ፣ የተነከሱበት ቦታ ላይ መርዙን ለመልቀቅ ብለው ራስዎን አይቀረጡ ወይም መርዙን ከቁስሉ ውስጥ ለመምጠጥ አይሞክሩ።

ሸረራዎችን ስለመቋቋም

- በሸረራት የተነከሱ ከሆኑ፡-
 - ✓ ህመሙን ለመቀነስ ቦታውን ይጠቡ እና በረዶ ያኑሩበት
 - ✓ ቦታው ላይ ግፊት አይጠቀሙ
 - ✓ ፊደባክ በሚባል ሸረራት ከተነደፉ ወይም የሕመም ምልክቶችዎ ከተባባሱ ወዲያውኑ የሕክምና ዕርዳታ ይጠይቁ።



Department of Health

OFFICIAL

አይጦችን እና ነፍሳትን ስለመቋቋም

- አይጦች ማለትም አይጦችና አይጠ መጎጦች በሽታዎችን ይሸከማሉ። ለአይጦች መጠለያ ሊሰጡ የሚችሉ ምግቦችን እና ሌሎች ነገሮችን ማስወገድ አለብዎት።
- ቆሻሻውን አስወግደው ክዳን ባለው የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ውስጥ ያስቀምጡት። አስፈላጊ ከሆነ የአይጥ ወጥመዶችን በደረቅ አካባቢዎች ያስቀምጡ።
- በውስጡ ትንኞች ስለሚራቡ ከረጋ ውሃ ይራቁ። በተቻለ መጠን ሰውነትዎን ይሸፍኑ እንዲሁም የትንኝ መከላከያ ይጠቀሙ።
- ዝንቦች በሽታዎችን ይሸከማሉ። ለዝንቦች መፈጸፊያ ስለሚሆን የምግብ ቆሻሻን ወዲያውኑ ያፅዱ።
- በእንስሳት ከተነደፉ ወይም ከተጎዱ ወይም በነፍሳት ከተነደፉ ከሐኪምዎ ምክር ይጠይቁ ወይም ለተረኛ ነርስ- በቀን 24 ሰዓት በሳምንት 7 ቀናት በ 1300 60 60 24 ይደውሉ።

ይህን ህትመት በቀላሉ ሊያነቡት በሚችል መልኩ ለመቀበል፣ በ pph.communications@health.vic.gov.au ኢሜይል ያድርጉ

